ከኢትዮጵያ የዘውድ ምክር ቤት
የተሰጠ መግለጫ

ግንቦት ፲፱ ቀን ፲፱፻፹፱ ዓ/ም

እንደሚታወሰው ሁሉ ግርማዊ ቀዳማዊ አፄ አምሐ ሥላሴ ገና በሕይወታቸው ሳሉ የተወዳጁ ልጃቸውና የአልጋ ወራሻቸውን የልዑል ዘርዓ ያዕቆብን ሕመምተኛነትና ለሚፈለግባቸው ሥራ ብቁ አለመሆን በመመልከት ከመጀመሪያዋ ሴት ልጃቸው ከልዕልት እጅጋየሁና ከወለጋው ባላባት ከደጃዝማች ፍቅረሥላሴ ሀብተማርያም የሚወለዱትን የልጅ ልጃቸውን ልዑል በከረ ፍቅረሥላሴን ባለሙሉ ስልጣን እንደራሴ እንዲሆኑ፤የወንድማቸውን የልዑል ሣህለሥላሴን ልጅ ልዑል ኤርምያስ ሣህለሥላሴን የኢትዮጵያ የዘውድ ምክር ቤት ሰብሳቢ አድርገው መርጠው ሾመዋቸዋል።

መሪት ይቅለላቸውና አፄ አምሐ ሥላሴ በጽኑ ከመታመማቸው በፊት በተሻሻለ ጤንነት ላይ ሳሉ ይህን ያደረጉበት ዋናው ምክንያት የዘውድ የወደፊት ዕድል የባሰውን እንዳይጨልም እ~~ነ~~ሳቸው ያቋቋሙት የዘውድ ምክር ቤት ተስፋፍቶ በተጠናከረ ሁኔታ እንዲሠራና ግርማዊነታቸው እ~~ነ~~ሳቸው ራ በሥራ ኃላፊነት የመደቧቸው እነዚህ ሁለቱ ልዑላን ከእርሳቸው በኃላ ሥራውን እንዲመሩ በማሰብና የኢትዮጵያ ታሪካዊ ቅርስ የሆነውና ከትውልድ ትውልድ ለብዙህ ሺህ ዘመናት ሲያያዝ የመጣው የኢትዮጵያ ኩራትና ጌጥ የሆነው ዘውድ ለተተኪው ትውልድ በሰላም እንዲተላለፍ ፅኑ መሠረት ለመጣል ነው።

እንደሚታወቀው ሁሉ በኢትዮጵያ ታሪክ ንጉሥም ሆነ አልጋ ወራሹ በሞት ወይም በሕመም ወይም በሌላ እክል ምክንያት የምድብ ሥራቸውን ለማከናወን በማይችሉበት ጊዜ ሥራውን በሙሉ በኃላፊነት ተረክቦ የሚያከናውነው የዘውድ ምክር ቤት ነው።የዘውድ ምክር ቤት አባላትም በአገልግሎታቸውና በሚዛናዊነታቸው የታጠቁ ምርጥ የሀገር ሽማግሌዎች ናቸው።ግርማዊነታቸው በሕይወታቸው መጨረሻ ላይ የሰጡት የሁለት ልዑላን የሥራ ኃላፊነትና ሹመት እንደ ቃለ ኑዛዜ ተደርጎ የሚታይ ስለሆነ ማንም ሰው ወይም አካል ከዚህ ቃል ውጭ የሆነ ተግባር ወይም አድራጎት ቢፈጽም ሕጋዊነት አይኖረውም።ይህም የመጨረሻ የግርማዊነታቸው ትእዛዝ በቃል የተነገረ ብቻ ሳይሆን በጽሑፍም የተመዘገበ ነው።ይህንንም በጊዜው በግርማዊነታቸው አካባቢ የነበሩ የቅርብ ረዳቶቻቸው ያገር ሽማግሌዎችና በቤተሰቡ ጭምር የተመሰከረ ነው።

በተለይ አሁን ግርማዊነታቸው በሞት ከተለዩን በኃላና የልዑል አልጋ ወራሽም ጤንነት በፍጹም በማያስተማመን ሁኔታ ላይ በሚገኝበት ጊዜ የዘውዱን ሥራ የማካሄድ ሥልጣንና ኃላፊነት በእንደራሴውና በዚሁም ምክር ቤት ጫንቃ ላይ አርፏል።ይህም ሥልጣንና ኃላፊነት የወራሴ መንግሥቱን ጉዳይ የመወሰን፤ሹመትና ማዕረግ የመስጠት፤ሜዳልና ኒሻን የመሸለም፤እንደዚሁም ከውጭ አገር ነገሥታትና ሹማማንት ጋር ጉብኝት የመለዋወጥና አምባሳደሮችንና ሌሎችንም መልዕክተኞች መቀበልና ማነጋገርን የመሳሰሉትን ያጠቃልላል።

ኢትዮጵያ ታበጽህ ዕድዊሃ ሀብ እግዚአብሔር
ኢትዮጵያ በአምላኳና በሕዝቧ ለዘለዓለም ትኑር፤